

የዲያስፖራ አካውንትን አስመልክቶ የተዘጋጀ መረጃ፤

1. የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ አጠቃላይ ይዘት፤

- ❖ ዲያስፖራው በአገሩ ውስጥ የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ እንዲኖረውና ያጠራቀመውን ገንዘብ በአገር ቤት ኢንቨስት እንዲያደርግ የሚያበረታታ መሆኑ፤
- ❖ የሚጠራቀመው ገንዘብ ከሚያስገኘው የወለድ ጥቅም በተጨማሪ በአገር ውስጥ ለሚጠየቅ ብድር እንደዋስትና መጠቀም የሚቻል መሆኑ፤
- ❖ የውጭ ምንዛሪ የባንክ ሂሳብ ባሉበት አገር ሆነው፤ ወደ ኢትዮጵያ ሚሲዮን መጥተው ወይም ወደ አገር ቤት ሲሄዱ መክፈት የሚችሉ መሆኑ፤
- ❖ የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ መክፈት የሚቻለው በአሜሪካን ዶላር፣ በእንግሊዝ ፓውንድ እና በዩሮ ብቻ መሆኑ፤
- ❖ ከዚህ ውጭ ቀድሞ በተከፈተ ሂሳብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንኮች በሚገበያየባቸው የውጭ አገር ገንዘቦች ማጠራቀም የሚቻል ሲሆን ገንዘቡ እላይ ከተጠቀሱ 3ቱ የገንዘብ ዓይነቶች ውስጥ ወደ አንዱ በዕለቱ የውጭ ምንዛሪ ተመንዝሮ የሚቀመጥ ይሆናል።

2. የውጭ ምንዛሪ ሂሳቡን መክፈት የሚችሉ የዲያስፖራ አባላት፤

- ❖ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፤
- ❖ በሥራ ምክንያት በውጭ አገር ከአንድ ዓመት በላይ የሚቆዩና ለዚህም በቂ ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ ኢትዮጵያውያን፤
- ❖ በውጭ አገር የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የውጭ አገር ዜጎች፤
- ❖ ባለቤትነታቸው የኢትዮጵያውያን የሆኑ በውጭ የሚገኙ ድርጅቶች፤

3. የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ ለመክፈት የሚያስችሉ መስፈርቶች፤

- ❖ በትክክል የተሞላና የተፈረመ ማመልከቻ፤
- ❖ አንድ ጉርድ ፎቶ ግራፍ (ከለርድ)
- ❖ ለኢትዮጵያውያን የፀና ፖስፖርትና መኖሪያ ፍቃድ፤
- ❖ ለትውልድ ኢትዮጵያውያን የፀና ፖስፖርት እና የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ፤

4. የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ ዓይነቶች፤

4.1. በጊዜ ገደብ ተቀማጭ የሚሆን ሂሳብ (Fixed Time Deposit Account)፤

- ❖ በተወሰነ የጊዜ ገደብ የሚቀመጥና ወለድ የሚከፈልበት ሂሳብ ነው።
- ❖ አነስተኛው የማስቀመጫ የጊዜ ገደብ ሦስት ወር ነው።
- ❖ ወለድ የሚከፈለው ተቀማጭ ሂሳቡ ለተከፈተበት አነስተኛ የማስቀመጫ የጊዜ ገደብ ተቀምጦ ስቆይ ብቻ ነው።
- ❖ ከሂሳቡ የሚገኘው የወለድ ገቢ ከግብር ነፃ ነው።
- ❖ የወለድ መጠን ተቀማጭ በሚሆን የገንዘብ መጠንና የጊዜ ገደብ የሚወስን ነው።
- ❖ የጊዜ ገደቡ ሲጠናቀቅ ተቀማጭ የሚሆነውን ገንዘብና ወለዱን በውጭ ምንዛሪ ወይም በብር ወጪ ማድረግ ይቻላል።
- ❖ ሂሳቡን ለመክፈት አነስተኛው ተቀማጭ 5,000 የአሜሪካን ዶላር ሲሆን በተመጣጣኝ መጠን ዩሮና የእንግሊዝ ፓውንድም መጠቀም ይቻላል።

4.2. ተንቀሳቃሽ ሂሳብ (Current Account)፤

- ❖ ይህን ሂሳብ ለመክፈት የሚያስፈልገው አነስተኛው ተቀማጭ ገንዘብ 100 የአሜሪካን ዶላር ሲሆን ከፍተኛው የገንዘብ መጠን ደግሞ 50,000 የአሜሪካን ዶላር ነው።
- ❖ እንዲሁም ተመጣጣኝ መጠን ያላቸውን ዩሮና የእንግሊዝ ፓውንድ ሂሳቡን ለመክፈት መጠቀም ይቻላል።
- ❖ በዚህ ሂሳብ ላይ ለአስቀማጭ ወለድ አይከፈልም፤
- ❖ በማንኛውም ወቅት ጅክ በመጻፍ ከዚህ ሂሳብ ገንዘብ በውጭ ምንዛሪ ወጪ ማድረግ ይቻላል፤

4.3 ወደ ውጭ አገር ሂሳብ ወይም ገንዘብ መዘዋወር የማይችል ቡብር የሚቀመጥ ሂሳብ (Non Repatriable Birr Account)፤

- ❖ በውጭ ምንዛሪ የሚገባው ገንዘብ በዕለቱ ባለው የውጭ ምንዛሪ መጠን ተሰልቶ ወደ ብር ተቀይሮ የሚቀመጥበት የሂሳብ ዓይነት ነው፤
- ❖ ሂሳቡ የሚያስገኘው ወለድ የመደበኛው የተቀማጭ ወለድ መጠን አጥፍ ነው፤

- ❖ ከሂሳብ ወጪ ማድረግ የሚቻለው በብር ብቻ ነው።

5. በሦስት መንገድ የውጭ ምንዛሬ ሂሳብን መክፈት ይቻላል

5.1. በኢትዮጵያ ንግድ ባንኮች በግንባር በመቅረብ፤

- ❖ አገር ቤት በሚገቡበት ጊዜ የያዙትን ገንዘብ ለኤርፖርት ጉምሩክ በማሳወቅ ዲክላራሲዮን መያዝ፤
- ❖ ሂሳብን ለመክፈት የሚያስፈልጉ መረጃዎችን በመያዝ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዓለም አቀፍ ባንኮች አገልግሎት በመሄድ፤ የሂሳብ መክፈቻ ቅጹን ሞልቶ መፈረምና ለሚመለከተው የባንኩ ሠራተኛ መስጠት፤
- ❖ የተከፈተውን ባንክ ሂሳብ ቁጥር በመያዝ የገቢ ማዘዣ ሠነድ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያስቀምጡትን የገንዘብ መጠን በመሙላት ገንዘቡን ገቢ አድርጎ ደረሰኝ መቀበል፤
- ❖ ለተንቀሳቃሽ ሂሳብ የቼክ ማዘዣ ፎርም በመሙላት ቼክ እንዲዘጋጅ ለባንኩ ትዕዛዝ መስጠት፤
- ❖ ከባንክ በሚሰጠው ቀጠሮ መሠረት ቀርቦ ቼኩን መረከብ፤
- ❖ ከውጭ አገር ገንዘብ ወደ ሂሳብ ገቢ ለማድረግ በሚፈልጉበት ጊዜ በባንክ፣ በስዊድት ወይም በሐዋላ ድርጅቶች አማካይነት ገንዘቡን ወደ ሂሳብ ቁጥሩ ማስተላለፍ፤
- ❖ ሂሳቡን በወኪል ማንቀሳቀስ የሚፈልጉ ከሆነ ይኼንን የሚገልጽ ህጋዊ ውክልና በመስጠት ለባንኩ ማሳወቅ፤
- ❖ ሂሳብን አስመልክቶ የሚፈልጉትን ማንኛውንም ዓይነት መረጃ ከባንኩ በተሰጣቸው አድራሻ ተጠቅሞ መጠየቅ፤
- ❖ ሂሳብን ለማንቀሳቀስ በሚፈልጉበት ወቅት ከባንኩ በተሰጠው ቼክ ላይ በመፈረም ለባንኩ መላክና ማንቀሳቀስ፤

5.2. በሚኖሩበት አገር ተቀምጠው ኢ-ሜይል በመጠቀም ፤

- ❖ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድህረ-ገጽ /www.combanketh.com/ አድራሻን በመክፈት የዲያስፖራ ሂሳብ መክፈት የሚያስችል ፎርም በትክክል መሙላትና መፈረም፤
- ❖ የተፈረመውን ፎርም የሞላውን ሰው ፓስፖርት (ኢትዮጵያዊ) ወይም የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ (ለትውልድ ኢትዮጵያዊ) ስካን በማድረግ በንግድ ባንክ ኢ-ሜይል አድራሻ /cbefnrt@ethionet.et/ መላክ፤

- ❖ የባንክ ሂሳብ ቁጥሩ በኢ-ሜይል ሲላክ መቀበል፤

- ❖ ከባንኩ በሚላክ የሂሳብ ቁጥር ተጠቅሞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ገንዘብ መላኪያ ዘዴዎችን ተጠቅሞ ገንዘቡን ወደ ሂሳብ ገቢ ማድረግና ገቢ መደረጉን ለባንኩ በኢ-ሜይል ማሳወቅ፤

- ❖ ከውጭ አገር ገንዘብ ወደ ሂሳብ ገቢ ለማድረግ በሚፈልጉበት ጊዜ በባንክ በስዊድት ወይም በሐዋላ ድርጅቶች አማካይነት ገንዘቡን ወደ ሂሳብ ቁጥሩ ማስተላለፍ፤

- ❖ የባንክ ሂሳብን አስመልክቶ የሚፈልጉትን የትኛውንም መረጃ በኢ-ሜይል መጠየቅ፤

5.3. በኢትዮጵያ ሚሲዮን በግንባር በመቅረብ ወይም በፓስፖርት ቤት በኩል፤

- ❖ ሂሳብን ለመክፈት የሚያስፈልጉ መረጃዎችን ይዞ በአካል መቅረብ ወይም የማመልከቻ ፎርምን ከሚሲዮኑ ድህረ-ገጽ ካገኙ በትክክል ሞልተው ከተሟላ መረጃ ጋር በፓስፖርት መላክ፤
- ❖ ፎርምን በትክክል ሞልተው ካሰረከቡ ባንኩ የሂሳብ ቁጥር ስለሚያሳውቅ ይኼንን ቁጥር በመጠቀም የመነሻ ተቀማጭ ገንዘቡን ገቢ ማድረግ፤
- ❖ ከውጭ አገር ገንዘብ ወደ ሂሳብ ገቢ ለማድረግ በሚፈልጉበት ጊዜ በባንክ፣ በስዊድት ወይም በሐዋላ ድርጅቶች አማካይነት ገንዘቡን ወደ ሂሳብ ቁጥሩ ማስተላለፍ፤
- ❖ ሂሳቡን በተመለከተ የሚፈልጉትን የትኛውንም መረጃ የባንኩን አድራሻ በመጠቀም መጠየቅ፤

6. ተጨማሪ መልዕክት፤

- ❖ በህጋዊ መንገድ ገንዘብን ወደ አገር ቤት መላክ አስተማማኝ ዋስትና የሚሰጥ ከመሆኑም በላይ ለአገራችን ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል። ስለሆነም ገንዘብዎን በህጋዊ መንገድ ብቻ ወደ አገር ቤት በመላክ የአገርዎን ልማት በመደገፍ የበኩልዎን አስተዋጽኦ ያበርክቱ!
- ❖ አገር ቤት በተለያዩ ቢዝነሶች የተሰማሩ ኢትዮጵያዊያን፣ ትውልድ ኢትዮጵያዊያንና የውጭ አገር ዜጎች በኤምባሲው በግምባር ቀርቦው የጣት አሻራን መስጠት ይችላሉ።

Tel: +46-8-120-485-00

Mobile: +46-7-626-540-75

Fax: 46-8-660-95-61

Web Site: www.ethemb.se

በስዊድን ስቶክሆልም የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ